

“በአሁኑ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ሊተካ የሚችል ማን እንደሆነ ታውቋል!”

ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከስልጣን መልቀቃቸውን በተመለከት ተኪ መሪ ማን ይሁን በማለት በዓይኑ ፎረምም ሆነ በፌስቡክ ክርክር እየተነሳ ነው። አንዳንድ ሰዎች ለማመገር ጥቅም ላይ የደረሱት ይህም ይላሉ። አቶ ታምራት ሁንዴ ደግሞ እንደው እንደ አቶ ለማመገር ጥቅም ላይ የደረሱት ሆኖ ለሁሉም በማንበብ እኔም እርምጃና ያለኝ ሃሳብም በአጭሩ ለመጫር ወደድኩኝ።

በእርምጃ ልጀምርና አንዳንድ የኦሮሞ ወንድሞቻችን አቶ ታምራት ሁንዴም “የኦሮሞ ህዝብ ከጠቅላላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከፍተኛ ቁጥር የያዘ” ህዝብ መሆኑን ፅፈዋል። ይህ አስተሳሰብ የኦሮሞ ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ የአብዛሃ (majority) ቦታ እንዳለው በማስቀመጥ እንደአብዛሃነቱ ደግሞ የሱ ቋንቋ፣ አመለካከትና የኢትዮጵያን መግኢ እድል የመወሰን ስልጣን ወይም ድምፅ እንዳለው አድርገው የሚያስቡና ያሰቡትንም የሚያጋሩ ቁጥር እየበዛ ነው። አህይዴም ይህ አስተሳሰብ እየተከተለ እንደሆነ አላውቅም ግን እንደ ድርጅት የኦሮሞ ቋንቋ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ቋንቋ እንዲሆን ፍላጎት እንዳለው ገልጾልናል። ይህም ኢትዮጵያዊ ወይም አፍሪካዊ ያልሆነው የላቲን ፊደል ከኦሮሞ አልፎ የኢትዮጵያ እንዲሆን ማለት ነው። እዚህ ላይ በማያሻማ መልኩ መቀመጥ ያለበት የኦሮሞ ህዝብ ከጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብ ከፍተኛ ቁጥር የለውም የሚለው ነው። በብሄር ደረጃ ከብሄሮች ሁሉ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ግን አለው። ስለ ኦሮምኛ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ቋንቋ መሆንና አለመሆን ሌላ ጊዜ ልመለስበት።

ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያምን ማን ይተካ ለሚለው ግን በኔ እምነት የዲግሪ መኖር እና አለመኖር መመዘኛ ባይሆን እመርጣለሁኝ። ነገር ግን ከብሄር አስተሳሰብ የወጣና የኢትዮጵያ አንድነትን የሚያምንና የሚያስቀድም ለተግባራዊነቱም አህአዴግን ወደ አንድ ሃገራዊ ፓርቲ ለማምጣት የሚታገል፣ ብሄራዊና ክልላዊ አመለካከቶችን በጎጂነታቸው የተረዳና የጋራችን አጀንዳችን ኢትዮጵያዊነት መሆኑን ለኢትዮጵያ ህዝብ ዳግም የሚያበስር መሪ መሆን አለበት ብዬ አምናለሁኝ። ይህም ማለት የክልሎችና የፌዴራል ስልጣን በተመጣጠነ መልኩ ማለትም የፌዴራል መንግስት በክልሎች መተግበር ያለባቸውን የዜጎች መብት የማስጠበቅ ስልጣን እንዳለው ማረጋገጥ የሚችል፣ ዜጎች በፈለጉትን የአገሪቱ ምድር የመኖር መብታቸው ክልሎች በግድ ማስከበር እንዳለባቸው መቆጣጠርና የዜጎች መብት በተጣሰ ቁጥርም የመብት ጥሰቱን የፈፀሙና ያስፈፀሙ የክልሉ ባለስልጣናትን በፌዴራል ፍርድ ቤት ማስቀጣትና ተበዳዮችንም መካስ እንዲቻል ለዚህ ሁሉ የግለሰቦች መብትና ጥቅም ጠበቃ የሚሆን መሆን አለበት እላለሁ። ለዚህም ብቁ የአመራር ችሎታና ልምድም ያስፈልጋል። ማን ይሁን ለሚለው ግን ምርጫው የኔ ቢሆን ከብአዴን መሆን አለበት ባይ ነኝ። እንደውም “በጥልቅ ተሃድሶው” ካልተመቱ በቀር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮነን ቦታቸው ነው የሚል እምነት አለኝ።

ስለ አቶ ለማ ግን በዚህና በሌላ መመዘኛም ህዝብን የማስተዳደር ብቃታቸው ገና ያልታወቀና ያልታየ ነው። በአውነቱ ከሆነ አሁን በግርግሩ ወቅት ለዘብ ያለ ሃሳብ እና ኢትዮጵያውያንን የማለሳለስ ስልት ከመጠቀም ውጭ ግን በኦሮሚያ ያለው አድማ፣ ንብረት የማውደምና ህይወት የማጥፋት ሂደትም ለማስቆም ያልቻሉና ምንም ዓይነት ለውጥ ማምጣት ያልቻሉ ሰው መሆናቸው በተግባር እያየን ነው። ስለዚህ አቶ ለማ ችሎታቸውና ብቃታቸው ገና ማሳየት ያለባቸው ሰው ናቸው።

ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር!

ሙሉጌታ ታዘለ